



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ
FEDERAL NEGARIT GAZETA
OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

አሥረኛ ዓመት ቁጥር ፲፫
አዲስ አበባ-ታህሣሥ ፲፫ ቀን ፲፱፻፺፮ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

10th Year No. 13
ADDIS ABABA-23rd December, 2003

ማውጫ

አዋጅ ቁጥር ፫፻፸፰/፲፱፻፺፮ ዓ.ም
የኢትዮጵያ ዜግነት አዋጅ፲፮ ጀሺጅ፻፳

CONTENTS

Proclamation No. 378/2003
Ethiopian Nationality Proclamation.....Page 2505

**አዋጅ ቁጥር ፫፻፸፰/፲፱፻፺፮
በኢትዮጵያ ዜግነት የወጣ አዋጅ**

ከሕገ መንግሥቱ ድንጋጌዎች ጋር የተጣጣመና የተሟላ
አዲስ የዜግነት ሕግ ማውጣት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ-
መንግሥት አንቀጽ ፶፭/፩/ መሠረት የሚከተለው ታውጇል፡፡

**ክፍል አንድ
ጠቅላላ**

፩ አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ “የኢትዮጵያ ዜግነት አዋጅ ቁጥር ፫፻፸፰/
፲፱፻፺፮” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

፪ ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስ
ተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፤

፩/ “የውጭ አገር ሰው” ማለት የኢትዮጵያ ዜጋ ያልሆነ
ማንኛውም ሰው ነው፤

፪/ “መደበኛ መኖሪያ ቦታ” ማለት በኢትዮጵያ የፍትሐ
ብሔር ሕግ አንቀጽ ፩፻፹፫ የተደነገገውን ትርጓሜ
የሚያሟላ የአንድ ሰው መኖሪያ ቦታ ነው፤

**PROCLAMATION NO. 378/2003.
A PROCLAMATION ON ETHIOPIAN NATIONALITY**

WHEREAS, it has become necessary to promulgate a
comprehensive new nationality law which is consistent
with the provisions of the Constitution;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55 (1)
of the Constitution of the Federal Democratic Republic of
Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows:

**PART ONE
GENERAL**

1. Short Title

This Proclamation may be cited as the “Ethiopian
Nationality Proclamation No. 378/2003.”

2. Definitions

In this proclamation unless the context requires
otherwise:

- 1/ “foreigner” means a person who is not an
Ethiopian national;
- 2/ “domicile” means the residence of a person as
defined under Article 183 of the Civil Code of
Ethiopia;

፫/ “ልጅ” የሚለው ቃል ጉዲፈቻ የተደረገ ልጅንም ይጨምራል፤

፬/ “ለአካለ መጠን ያሳደረሰ” ማለት በኢትዮጵያ የፍትሕ ብሔር ሕግ መሠረት በዕድሜው ለአካለ መጠን ያሳደረሰ ሰው ነው፤

፭/ “ባለሥልጣን” ማለት የደህንነት፣ የኢምግሬሽንና የስደተኞች ጉዳይ ባለሥልጣን ነው፡፡

ክፍል ሁለት

የኢትዮጵያን ዜግነት ስለማግኘት

፫. በትውልድ ስለሚገኝ ዜግነት

፩/ ወላጆቹ ወይም ከወላጆቹ አንዱ ኢትዮጵያዊ የሆነ ሰው፣ በትውልድ የኢትዮጵያ ዜጋ ነው፤

፪/ በኢትዮጵያ ውስጥ የተገኘ ወላጆቹ ያልታወቁ ሕፃን የውጭ አገር ዜግነት ያለው መሆኑ ካልተረጋገጠ በስተቀር ከኢትዮጵያዊ እንደተወለደ ተቆጥሮ የኢትዮጵያ ዜጋ ይሆናል፡፡

፬. በሕግ ስለሚገኝ ዜግነት

አንድ የውጭ አገር ሰው በዚህ አዋጅ ከአንቀጽ ፭-፲፪ በተመለከቱት ድንጋጌዎች መሠረት የኢትዮጵያን ዜግነት ሕግ ሊያገኝ ይችላል፡፡

፭. መሟላት ስለሚገባቸው ሁኔታዎች

የኢትዮጵያ ዜግነት በሕግ ለማግኘት የሚያመለክት የውጭ አገር ሰው የሚከተሉትን መሟላት አለበት፤

፩/ በኢትዮጵያ ሕግ መሠረት ለአካለ መጠን ያደረሰና በሕግ ችሎታ ያለው መሆን፤

፪/ መደበኛ መኖሪያውን በኢትዮጵያ ውስጥ መመስረትና ማመልከቻውን እስካቀረበበት ቀን ድረስ ባሉት አምስት ዓመታት ውስጥ በድምሩ ቢያንስ ለአራት ዓመታት በኢትዮጵያ ውስጥ መኖር፤

፫/ ከአገሪቱ ብሔር/ብሔረሰቦች ቋንቋዎች ባንዱ መግባባት መቻል፤

፬/ እራሱንና ቤተሰቡን ለማስተዳደር የሚያስችል ሕጋዊ የገቢ ምንጭ ያለው መሆን፤

፭/ መልካም ሥነ-ምግባር ያለው መሆን፤

፮/ በወንጀል ተከሰሶ ያልተቀጣ መሆን፤

፯/ የቀድሞ ዜግነቱን የተወ መሆኑን ወይም የኢትዮጵያን ዜግነት ቢያገኝ የቀድሞ ዜግነቱን ለመተው የሚችል መሆኑን ወይም ዜግነት የሌለው ሰው መሆኑን ማስረዳት መቻል፤ እና

፰/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፪ የተመለከተውን ቃለ መሐላ መፈጸም፡፡

፮. የጋብቻ ሁኔታዎች

ከኢትዮጵያ ዜጋ ጋር የፀና ጋብቻ ያለው የውጭ አገር ሰው፤

፩/ ጋብቻው በኢትዮጵያ ሕግ መሠረት የተፈጸመ ወይም ከኢትዮጵያ ውጭ ከተደረገ በዚያን አገር ሕግ መሠረት የተፈጸመ ከሆነ፤

3/ the term “child” includes an adopted child;

4/ “minor” means a person who has not attained the age of majority as determined under the Civil Code of Ethiopia;

5/ “Authority” means the Security, Immigration and Refugee Affairs Authority.

PART TWO

ACQUISITION OF ETHIOPIAN NATIONALITY

3. Acquisition by Descent

1/ Any person shall be an Ethiopian national by descent where both or either of his parent is Ethiopian.

2/ An infant who is found abandoned in Ethiopia shall, unless proved to have a foreign nationality, be deemed to have been born to an Ethiopian parent and shall acquire Ethiopian nationality.

4. Acquisition By Law

Any foreigner may acquire Ethiopian nationality by law in accordance with the provisions of Articles 5-12 of this Proclamation.

5. Conditions To Be Fulfilled

A foreigner who applies to acquire Ethiopian nationality By law shall:

- 1/ have attained the age of majority and be legally capable under the Ethiopian law;
- 2/ have established his domicile in Ethiopia and have lived in Ethiopia for a total of at least four years preceding the submission of his application;
- 3/ be able to communicate in any one of the languages of the nations/nationalities of the Country;
- 4/ have sufficient and lawful source of income to maintain himself and his family;
- 5/ be a person of good character;
- 6/ have no record of criminal conviction;
- 7/ be able to show that he has been released from his previous nationality or the possibility of obtaining such a release upon the acquisition of Ethiopian nationality or that he is a stateless person; and
- 8/ be required to take the oath of allegiance stated under Article 12 of this Proclamation.

6. Cases of Marriage

A foreigner who is married to an Ethiopian national may acquire Ethiopian nationality by law if:

- 1/ the marriage is concluded in accordance with the Ethiopian laws or in accordance with the laws of any other country where the marriage is contracted;

፪/ ጋብቻው ከተፈጸመ ቢያንስ ሁለት ዓመት የሞላው ከሆነ፤

፫/ ማመልከቻውን እስከአቀረበበት ቀን ድረስ ቢያንስ ለአንድ ዓመት በኢትዮጵያ ውስጥ የኖረ ከሆነ፤ እና

፬/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፭ ንዑስ አንቀጽ ፡፩/፤ ፡፪/ እና ፡፮/የተደነገጉትን ሁኔታዎች የሚያሟላ ከሆነ፤ የኢትዮጵያ ዜግነት በህግ ሊሰጠው ይችላል፡፡

፮. የጉዲፈቻ ሁኔታዎች

በኢትዮጵያ ዜጋ ጉዲፈቻ የተደረገ ሰው፤

፩/ ለአካለ መጠን ያሳደረሰ ከሆነ፤

፪/ ከጉዲፈቻ አድራጊ ወላጁ ጋር በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖር ከሆነ፤

፫/ ከጉዲፈቻ ወላጆቹ አንዱ የውጭ አገር ሰው ከሆነ ለልጁ የኢትዮጵያ ዜግነት እንዲሰጠው የተስማማ ስለመሆኑ በጽሑፍ ከገለጸ፤ እና

፬/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፭/፮/ የተደነገገው ሁኔታ ከተሟላ፤ የኢትዮጵያ ዜግነት በህግ ሊሰጠው ይችላል፡፡

፯. ልዩ ሁኔታዎች

ለኢትዮጵያ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተ የውጭ አገር ሰው በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፭ ንዑስ አንቀጽ ፡፪/ እና ፡፫/ የተመለከቱትን ሁኔታዎች ባያሟላም የኢትዮጵያ ዜግነት በህግ ሊሰጠው ይችላል፡፡

፱. በሕግ ዜግነት ስለተሰጠው ሰው ልጆች

፩/ የኢትዮጵያ ዜግነት በሕግ የተሰጠው ሰው በኢትዮጵያ ውስጥ አብሮት ለሚኖር ለአካለ መጠን ያሳደረሰ ልጁ የኢትዮጵያ ዜግነት እንዲሰጠው ሊጠይቅ ይችላል፡፡ ሆኖም የኢትዮጵያ ዜግነት በህግ የተሰጠው ከወላጆች ለአንደኛው ብቻ ከሆነ ለልጃቸው የኢትዮጵያ ዜግነት እንዲሰጥ የሁለቱም ስምምነት ያስፈልጋል፡፡

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፡፩/ መሠረት የኢትዮጵያ ዜግነት እንዲሰጠው ጥያቄ የቀረበለት ልጅ የቀድሞ ዜግነቱን የተወ ወይም ለመተው የሚችል መሆኑን አመልካቹ ማስረዳት ከቻለ የኢትዮጵያ ዜግነት በህግ ይሰጠዋል፡፡

፲. በሕግ ዜግነት ለማግኘት ስለሚቀርብ ማመልከቻ

፩/ የኢትዮጵያ ዜግነት በሕግ እንዲሰጥ የሚቀርብ ማመልከቻ አግባብነት ካላቸው ማስረጃዎች ጋር ተያይዞ ለባለሥልጣኑ መቅረብ አለበት፤

፪/ የኢትዮጵያ ዜግነት እንዲሰጥ የተጠየቀው አካለ መጠን ላሳደረሰ ልጅ ከሆነ ማመልከቻው በወላጆቹ መቅረብ አለበት፡፡

፲፩. ማመልከቻን ስለማጣራትና ስለመወሰን

፩/ የኢትዮጵያ ዜግነት በሕግ እንዲሰጥ የቀረበ ማመልከቻ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፳፫ መሠረት በተቋቋመ የዜግነት ጉዳይ ኮሚቴ ይጣራል፡፡

፪/ ኮሚቴው የቀረበለትን ማመልከቻና ማስረጃዎች ከመረመረና አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘም ተጨማሪ ማስረጃዎች እንዲቀርቡለት በማድረግ ካጣራ በኋላ ለባለሥልጣኑ የውሳኔ ሃሳብ ያቀርባል፡፡

2/ there is a lapse of at least two years since the conclusion of the marriage;

3/ he has lived in Ethiopia for at least one year preceding the submission of his application; and

4/ he fulfilled the conditions stated under Sub-Articles (1), (7) and (8) of Article 5 of this Proclamation

7. Cases of Adoption

An child adopted by Ethiopian national may acquire Ethiopian nationality by law if:

1/ he has not attained the age of majority;

2/ he lives in Ethiopia together with his adopting parent;

3/ Where one of his adopting parents is a foreigner, such parent has expressed his consent in writing; and

4/ the condition stated under Article 5(7) of this Proclamation has been fulfilled.

8. Special Cases

A foreigner who has made an outstanding contribution in the interest of Ethiopia may be conferred with Ethiopian Nationality by law irrespective of the conditions stated under Sub-Articles (2) and (3) of Article 5 of this Proclamation.

9. Children of a Naturalized Person

1/ A person who has acquired Ethiopian Nationality by law may apply for the his minor child living with him in Ethiopia; provided, however, that where the applicant is the only naturalized parent, the consent of both parents shall be required for naturalization of the child.

2/ A child whose application for naturalization has been submitted in accordance with Sub-Article (1) of this Article shall be conferred with Ethiopian nationality where the applicant is able to show that the child is released from his previous nationality or the possibility of obtaining such release.

10. Submission of Application for Naturalization

1/ An application to obtain Ethiopian nationality by law shall be accompanied with relevant documents and shall be submitted to the Authority.

2/ An application for the naturalization of a minor child shall be submitted by his parents.

11. Examining and Deciding upon an Application

1/ An application to obtain Ethiopian nationality by law shall be examined by the Nationality Affairs Committee established under Article 23 of this Proclamation.

2/ The Committee shall submit its recommendation to the Authority, following the examination of the application and documents submitted to it as well as such other additional information furnished on its demand.

፫/ የኢትዮጵያ ዜግነት በሕግ እንዲሰጥ ኮሚቴው ያቀረበው የውሳኔ ሃሳብ በባለሥልጣኑ ተቀባይነት ካገኘ አመልካቹ በኮሚቴው ዘንድ ቀርቦ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፪ የተመለከተውን ቃለ መሐላ እንዲፈጽም ተደርጎ በሕግ የኢትዮጵያ ዜግነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ይሰጠዋል።

፲፪ የታማኝነት ቃለ መሐላ

የኢትዮጵያ ዜግነት በሕግ የሚሰጠው ማንኛውም ለአካለ መጠን ያደረሰ ሰው የሚከተለውን ቃለ መሐላ መፈጸም አለበት፤

“እኔ _____ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ታማኝ ዜጋ ለመሆንና ለአገሪቱ ሕገ-መንግሥት ተገዥ ለመሆን ቃል እገባለሁ።”

፲፫ ስለዜግነት መታወቂያ ወረቀት

፩/ ማንኛውም ለአካለ መጠን ያደረሰ የኢትዮጵያ ዜጋ የዜግነት መታወቂያ ወረቀት ይሰጠዋል።

፪/ ለአካለ መጠን ያደረሰ ልጆች በወላጅ መታወቂያ ወረቀት ላይ መመዝገብ አለባቸው።

፫/ የዜግነት መታወቂያ መረቀት የሚሰጠው በባለሥልጣኑ ወይም በባለሥልጣኑ ውክልና በተሰጠው መሥሪያ ቤት ይሆናል።

ክፍል ሦስት የዜግነት መብቶች

፲፬ ስለመንግሥታዊ ጥበቃ

፩/ መንግሥት ለዜጎች መብቶችና ሕጋዊ ጥቅሞች ጥበቃ ያደርጋል።

፪/ መንግሥት በውጭ አገር የሚኖሩ የኢትዮጵያ ዜጎች መብቶችና ሕጋዊ ጥቅሞች የሚጠበቁበትን ሁኔታ ለማረጋገጥ የሚያስችሉ እርምጃዎችን ይወስዳል።

፲፭ ለሌላ መንግሥት ተላልፎ ስለአለመሰጠት

ማንኛውም ኢትዮጵያ ዜጋ ለሌላ መንግሥት ተላልፎ እንዲሰጥ አይደረግም።

፲፮ ዜግነትን ስለመለወጥ

ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፱ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆኖ ዜግነቱን የመለወጥ መብት ይኖረዋል።

፲፯ ዜግነትን ስለአለመገፈፍ

ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፱ ወይም ፳ በተደነገገው መሠረት ኢትዮጵያዊ ዜግነቱን ካላጣ በስተቀር በማንኛውም መንግሥታዊ አካል ውሳኔ ዜግነቱ አይገፈፍም።

፲፰ የዜጎች እኩልነት

ሁሉም የኢትዮጵያ ዜጎች ዜግነታቸውን ያገኙበት ሁኔታ ከግምት ውስጥ ሳይገባ እኩል የዜግነት መብትና ግዴታ ይኖራቸዋል።

3/ Where the recommendation of the Committee for naturalization obtains the approval of the Authority, the applicant shall be required to appear before the Committee to take the oath of allegiance stated under Article 12 of this Proclamation and shall be issued with a certificate of naturalization.

12. Oath of Allegiance

Any person to be conferred with Ethiopian nationality by law shall, if he has attained the age of majority, take the following oath of allegiance:

“ I - - -, solemnly affirm that I will be a loyal national of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and be faithful to its Constitution”.

13. National Identity Card

- 1/ Any Ethiopian national, if he has attained the age of majority, shall be issued with a national identity card.
- 2/ Minor children shall be entered in the national identity cards of their parents.
- 3/ National identity cards shall be issued by the Authority or by any office delegated by the Authority.

PART THREE

RIGHTS OF NATIONALITY

14. State Protection

- 1/ The State shall protect the rights and lawful interests of its nationals.
- 2/ The State shall take such measures as may be necessary to ensure the protection of the rights and lawful interests of its nationals residing abroad.

15. Non-Extradition

No Ethiopian national may be extradited to another state.

16. Change of Nationality

Any Ethiopian national shall, subject to the provisions of Article 19 of this Proclamation, have the right to change his nationality.

17. Non-Deprivation of Nationality

No Ethiopian may be deprived of his nationality by the decision of any government authority unless he loses his Ethiopian nationality under Article 19 or 20 of this Proclamation.

18. Equality of Nationals

All Ethiopian nationals shall have equal rights and obligations of citizenship regardless of the manner in which nationality is obtained.

ከፍል አራት

የኢትዮጵያ ዜግነትን ስለማጣት

፲፱. የኢትዮጵያ ዜግነትን ስለመተው

፩/ የሌላ አገር ዜግነት ያገኘ ወይም ሊሰጠው ቃል የተገባለት ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜግነቱን የመተው መብት አለው፤

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፩/ መሠረት ዜግነቱን ለመተው የፈለገ ኢትዮጵያዊ ባለሥልጣኑ በሚወስነው ቅጽ መሠረት አስቀድሞ ለባለሥልጣኑ ማሳወቅ አለበት፤

፫/ ለአካለ መጠን ያሳደረሰ ሰው በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፩/ መሠረት ዜግነቱን ለመተው የሚችለው በወላጆቹ የጋራ ውሳኔ ወይም ከወላጆቹ አንዱ የውጭ አገር ሰው ከሆነ ኢትዮጵያዊ በሆነ ወላጁ ውሳኔ ይሆናል፤

፬/ ዜግነቱን ለመተው መፈለጉን ያሳወቀ ኢትዮጵያዊ፤
ሀ/ የሚፈለጉበት ብሔራዊ ግዴታዎች ካሉ እነዚህን ከመወጣቱ ወይም
ለ/ በወንጀል ተከሰሶ ወይም ተፈርዶበት ከሆነ ከክሱ ነፃ ከመደረጉ ወይም የተወሰነበትን ቅጣት ከመፈጸሙ፤ በፊት የዜግነት መልቀቂያ አይሰጠውም፡፡

፭/ ባለሥልጣኑ የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች መሟላታቸውን ካረጋገጠ በኋላ ዜግነቱ የሚቋረጥበትን ቀን የሚገልጽ የዜግነት መልቀቂያ የምስክር ወረቀት ለባለጉዳዩ ይሰጠዋል፤

፮/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፭/ መሠረት የዜግነት መልቀቂያ የምስክር ወረቀት ያልተሰጠው ማንኛውም ባለጉዳይ ሥልጣን ላለው ፍርድ ቤት ይግባኝ የማቅረብ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡

፳. የሌላ አገር ዜግነት በግጥነት የኢትዮጵያ ዜግነት ስለሚቀርበት ሁኔታ

፩/ የዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፱ /፱/ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በራሱ ፍላጎት የሌላ አገር ዜግነት ካገኘ ዜግነቱን በራሱ ፈቃድ እንደተወ ይቆጠራል፤

፪/ ከወላጆቹ አንዱ የውጭ አገር ዜጋ በመሆኑ ወይም በውጭ አገር በመወለዱ የሌላ አገር ዜግነት ያገኘ ኢትዮጵያዊ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፱/፫/ መሠረት ኢትዮጵያዊ ዜግነቱን አስቀድሞ እንዲተው ካልተደረገ በስተቀር ለአካለ መጠን ካደረሰ በኋላ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ የሌላ አገር ዜግነቱን ትቶ በኢትዮጵያዊነቱ ብቻ ለመቀጠል መምረጡን ለባለሥልጣኑ ካሳወቀ ዜግነቱን በፈቃዱ እንደተወ ይቆጠራል፤

፫/ ራሱ ጠይቆ ሳይሆን በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፪/ ከተመለከተው ውጭ በማንኛውም ሌላ ምክንያት ላይ ተመሥርቶ በሕግ ድንጋጌዎች ተፈጻሚነት የተነሳ የሌላ አገር ዜግነት ያገኘ ኢትዮጵያዊ፤

PART FOUR

LOSS OF ETHIOPIAN NATIONALITY

19. Renunciation of Ethiopian Nationality

- 1/ Any Ethiopian who has acquired or has been guaranteed the acquisition of the nationality of another state shall have the right to renounce his Ethiopian nationality.
- 2/ An Ethiopian who intends to renounce his nationality in accordance with this Article Sub Article (1) shall in advance inform the Authority in the form prescribed by the Authority.
- 3/ The renunciation of the nationality of a minor child pursuant to Sub-Article (1) of this Article shall be effected by the joint decision of his parents or, where one of his parents is a foreigner, by the decision of the Ethiopian parent.
- 4/ An Ethiopian who has declared his intention to renounce his nationality may not be released until:
 - a) he has discharged his outstanding national obligations; or
 - b) where he has been accused of or convicted for a crime, he has been acquitted or served the penalty.
- 5/ The Authority shall, upon ascertaining that the provisions of this Article are complied with, issue the applicant with a certificate stating the effective date of his release.
- 6/ Any Ethiopian who is not issued with a certificate of release in accordance with Sub-Article (5) of this Article shall have the right to appeal to the competent court.

20. Loss of Ethiopian Nationality upon Acquisition of Other Nationality

- 1/ Without prejudice to the provisions of Article 19 (4) of this Proclamation, any Ethiopian who voluntarily acquires another nationality shall be deemed to have voluntarily renounced his Ethiopian nationality.
- 2/ An Ethiopian who acquires another nationality by virtue of being born to a parent having a foreign nationality or by being born abroad shall be deemed to have voluntarily renounced his Ethiopian nationality unless he has declared to the Authority his option to retain it by renouncing his other nationality within one year after attaining the age of majority, or unless there has been an earlier express renunciation of his Ethiopian nationality pursuant to Article 19 (3) of this Proclamation.
- 3/ An Ethiopian who acquires, in the absence of his own initiative, another nationality by the operation of the law in connection with any ground other than those specified under Sub-Article /2/ of this Article shall be deemed to have voluntarily renounced his Ethiopian nationality, if he:

ሀ/ ባገኘው የሌላ አገር ዜግነት መብቶች መጠቀም ከጀመረ፤ ወይም

ለ/ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ያገኘውን የሌላ አገር ዜግነት ትቶ በኢትዮጵያዊነቱ ብቻ ለመቀጠል መምረጡን ለባለሥልጣኑ ካላሳወቀ ዜግነቱን በፈቃዱ እንደተወ ይቆጠራል።

፬/ ከኢትዮጵያ ዜግነቱ በተጨማሪ የሌላ አገር ዜግነት ይዞ የተገኘ ሰው በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፲፪/ ወይም ፲፫/ ድንጋጌዎች መሠረት የኢትዮጵያ ዜግነቱ ቀሪ እስከሚሆን ድረስ የኢትዮጵያ ዜግነት ብቻ እንዳለው ሆኖ ይቆጠራል።

፳፩. ዜግነትን ማጣት በተጋቢና በልጆች ዜግነት ላይ የሚያስከትለው ውጤት
የኢትዮጵያ ዜግነትን ማጣት በዚያ ሰው የትዳር ንደኛና ልጆች ዜግነት ላይ የሚያስከትለው ውጤት አይኖርም።

፳፪. የኢትዮጵያ ዜግነትን መልሶ ስለማግኘት
፩/ አስቀድሞ ኢትዮጵያዊ የነበረና በሕግ የሌላ አገር ዜግነት ያገኘ ሰው፤
ሀ/ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሶ በመምጣት መደበኛ መኖሪያውን በኢትዮጵያ ውስጥ ከመሠረተ፤
ለ/ ይዞት የነበረውን የሌላ አገር ዜግነት ከተወ፤ እና
ሐ/ ዜግነቱ እንዲመለስለት ለባለሥልጣኑ ካመለከተ፤ የኢትዮጵያ ዜግነቱን መልሶ ያገኛል።
፪/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩/ ድንጋጌ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፳፪/ መሠረት የኢትዮጵያ ዜግነቱን አጥቶ ለነበረ ሰውም ተፈጻሚ ይሆናል።

ከፍል አምስት
ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች
፳፫. ስለዜግነት ጉዳይ ኮሚቴ
፩/ የሚከተሉትን አባላት የያዘ የዜግነት ጉዳይ ኮሚቴ ይቋቋማል፤
ሀ/ የባለሥልጣኑ ተወካይ..... ሰብሳቢ
ለ/ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተወካይ..... አባል
ሐ/ የፍትህ ሚኒስቴር ተወካይ “
መ/ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ተወካይ—— “
ሠ/ የባለሥልጣኑ ተወካይ.....አባልና ፀሐፊ
፪/ ኮሚቴው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባሮች ይኖሩታል፤
ሀ/ የኢትዮጵያ ዜግነት በሕግ ለማግኘት የሚቀርቡ ማመልከቻዎችን የመመርመር፤
ለ/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፳ መሠረት የኢትዮጵያ ዜግነቱን በፈቃዱ እንደተወ የሚቆጠር ሰው የሚያቀርባቸውን ተቃራኒ ማስረጃዎች የመመርመር፤
ሐ/ የኢትዮጵያ ዜግነትን መለሶ ለማግኘት ማመልከቻ ሲቀርብ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፳፪ የተደነገጉት ሁኔታዎች መሟላታቸውን የማረጋገጥ።

- a) Starts exercising the rights conferred to such acquired nationality or
- b) fails to declare his option to the Authority to retain his Ethiopian nationality by renouncing his other nationality within a period of one year.

4/ A person who retains another nationality in addition to Ethiopian nationality shall be considered solely an Ethiopian national until the loss of his Ethiopian nationality pursuant to Sub-Articles (2) or (3) of this Article.

21. Effects of Loss of Nationality on Spouses and Children

A person's loss of Ethiopian nationality shall have no effect on the nationalities of his spouse and children.

22. Re-Admission to Ethiopian Nationality

1/ A person who was an Ethiopian national and who has acquired foreign nationality by law shall be re-admitted to Ethiopian nationality if he:

- a) returns to domicile in Ethiopia;
- b) renounces his foreign nationality; and
- c) applies to the Authority for re-admission.

2/ The provisions of Sub-Article (1) of this Article shall also apply to a person who has lost his Ethiopian nationality pursuant to Article 20 (2) of this Proclamation.

PART FIVE

MISCELLANEOUS PROVISIONS

23. Nationality Affairs Committee

1/ A nationality Affairs Committee comprising the following members shall be formed:

- a) a representative of the Authority chairperson
- b) a representative of the Ministry of Foreign Affairs member
- c) a representative of the Ministry of Justice. member
- d) a representative of the Federal Police Commission. member
- e) a representative of the Authority..... member and secretary

2/ The Committee shall have the following powers and duties to:

- a) examine applications to obtain Ethiopian Nationality by law;
- b) examine evidences submitted by a person for the rebuttal of his presumed renunciation of Ethiopian nationality pursuant to Article 20 of this Proclamation;
- c) ascertain that the requirements stated under Article 22 of this Proclamation are fulfilled when an application for re-admission to Ethiopian nationality has been submitted.

፫/ ኮሚቴው በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፪/ መሠረት አንድን ጉዳይ የሚያየው በባለሥልጣኑ ሲመራለት ነው። ኮሚቴው የደረሰበትንም ግኝትና የውሳኔ ሃሳብ ለባለሥልጣኑ ያቀርባል፤

፬/ ኮሚቴው ለሥራው ባስፈለገ መጠን ይሰበሰባል፤

፭/ ከኮሚቴው አባላት ከግማሽ በላይ ከተገኙ ምልዓተ ጉባዔ ይኖራል፤

፮/ የኮሚቴው የውሳኔ ሃሳብ በድምጽ ብልጫ ያልፋል፤ ሆኖም ድምጽ እኩል በእኩል የተከፈለ እንደሆነ ሰብሳቢው ድምጽ የሰጠበት ወገን ሃሳብ የኮሚቴው ሃሳብ ሆኖ ያልፋል፤

፯/ የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆኖ ኮሚቴው የራሱን የሰብሰባ ሥነ ሥርዓት ደንብ ሊያወጣ ይችላል።

፳፩. ደንብና መመሪያ የግድግት ሥልጣን

፩/ ይህን አዋጅ በሚገባ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉ ደንቦችን የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሊያወጣ ይችላል፤

፪/ ይህን አዋጅ በሚገባ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉ ዝርዝር መመሪያዎችን ባለሥልጣኑ ሊያወጣ ይችላል።

፳፪. የተሻረ ሕግ

የ፲፱፻፳፪ የኢትዮጵያ ዜግነት ሕግ /እንደተሻሻለ/ በዚህ አዋጅ ተሻሽሏል።

፳፫. የመሸጋገሪያ ድንጋጌ

ይህ አዋጅ እስከጸናበት ቀን ድረስ በቀድሞው የዜግ ነት ሕግ መሠረት የኢትዮጵያ ዜጋ የነበረ ማንኛውም ሰው የኢትዮጵያ ዜጋ እንደሆነ ይቀጥላል።

፳፬. አዋጁ የሚጸናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ ከታህሣሥ ፲፫ ቀን ፲፱፻፺፮ ዓ.ም ጀምሮ የጸና ይሆናል።

አዲስ አበባ ታህሣሥ ፲፫ ቀን ፲፱፻፺፮ ዓ.ም.

ገርግ ወልደጊዮርጊስ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ
ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት

3/ The committee shall consider any case in accordance with Sub-Article (2) of the Article when it is referred to it by the Authority. The Committee shall also submit its findings and recommendations to the Authority.

4/ The Committee shall meet as frequently as its duties require.

5/ There shall be a quorum where more than half of the members of the Committee are present at a meeting

6/ Any decision of the Committee shall be adopted by a majority vote; in case of a tie, the chairperson shall have a casting vote.

7/ Without prejudice to the provisions of this Article, the Committee may adopt its own rules of procedure.

24. Powers to Issue Regulations and Directives

1/ The Council of ministers may issue regulations necessary for the proper implementation of this Proclamation.

2/ The Authority may issue detailed directives necessary for the proper implementation of this Proclamation.

25. Repeal

The Ethiopian Nationality Law of 1930 (as amended) is hereby repealed.

26. Transitory Provisions

Any person who has retained, until the coming into force of this Proclamation, his Ethiopian nationality pursuant to the former Nationality Law shall continue to be an Ethiopian national.

27. Effective Date

This Proclamation shall enter into force as of the 23rd day of December, 2003.

Done at Addis Ababa, this 23rd day of December, 2003.

GIRMA WOLDEGIORGIS
PRESIDENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC
REPUBLIC OF ETHIOPIA